

# አርባ አምስት ጊዜ አራት

ስሜነህ 03-08-18

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የስልጣን መልቀቅ ጥያቄያቸውን በይፋ ካቀረቡ ዛሬ ሶስት ሳምንታት ተቆጥረዋል። ይህንኑ ተከትሎ ታዲያ በቀጣይ የኢህአዴግ ሊቀ መንበርና የሃገሪቱ ተተኪ ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ይሆናል? የሚለው ጥያቄ የሶስቱ ሳምንታት መነጋገሪያ ከመሆኑም በላይ በርካቶች አንዱን እያነሱ ሌላውን ሲጥሉም ከርመዋል። በተለይ የግንባሩ አባል ድርጅቶች ሊቃነ መናብርት የማህበራዊ ሚዲያውን ተቆጣጥረውት ሰንብተዋል።

የኦሮሞ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት (አህዴድ) በአመራሩ ውስጥ ያደረገው ሽግሽግ በተለይ የወሬው መደወሪያ ሆኗል። ዶ/ር አብይን ለቀጣዩ ቦታ ብዙዎቹ ሲሾሟቸው፤ የብሔረ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄን (ብአዴን) ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንም በብዙዎች ምኞት አራት ኪሎ ከገቡ ሰንብተዋል። ቆየት ብሎም ቢሆን የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ደኢህዴን) ሊቀመንበር አቶ ሽፈራው ሽጉጤ መድረኩን ተቀላቅለዋል።

በተለይ በውጭ የሚገኙ (አክቲቪስት ነን ስለሚሉ) አክቲቪስቶች “ጠ/ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ለመተካት አህዴድ በእጩነት ለማቅረብ ያዘጋጃቸው ዶ/ር አቢይ እንዳይመረጡ፤ ህወሃት ጠንካራ ቅስቀሳ በማድረግ ላይ ነው። የደረሱን ተጨባጭ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት፤ ህወሃቶች ዶ/ር አቢይን “ትግሬን ይጠላል” የሚል ቅስቀሳ ከፍተውባቸዋል።” የሚሉ ወሬዎችን በመንዛት ተጠምደዋል።

የኦሮምያ ክልል መሪ አቶ ለማ መገርሳ ከኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ ዶ/ር አቢይ የድርጅቱ ሊቀመንበር ሆነው እንዲሰሩ የተደረገው “ለስልት ነው” በማለት መናገራቸውን መነሻ

ያደረጉት እነዚህ ወራሮች፤ በአቶ በረከት ስምዖን ስም የወጣ እና በህወሃት አባሎች የተሰራጨ ዶ/ር አቢይን የሚተች ጽሁፍ በማህበራዊ ሚዲያ ተለቋል ሲሉም የማህበራዊ ሚዲያውን ሲያምሱ ከርመዋል።

የሆኖ ሆኖ የኢህአዴግ ሊቀመንበር ምርጫ የሚካሄደው በድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ በተሰጠው ስልጣን መሰረት በኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ ብቻ ነው። የኢህአዴግ ምክር ቤት የድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ በሰጠው ስልጣን መሰረት ተሰብስቦ የድርጅቱን ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር ይመርጣል። በድርጅቱ ህገ ደንብ መሰረት ጥቆማው ከኢህአዴግ ምክር ቤት አባላት ውስጥ የሚቀርብ ሲሆን የተሰጠው ጥቆማ ከፀደቀ በኋላ ሁሉም የምክር ቤት አባላት በምስጢር ድምፅ ይሰጡበታል። እነዚህ የምክርቤት አባላት ነፃ በመሆናቸው የሊቀመንበርነት ምርጫው ከውጭ ሆኖ ተጽእኖ ሊያድርበት የሚችል እድል የለም። በኢህአዴግ አሰራር የፓርቲውን ሊቀ መንበር የሚሰይመው ምክር ቤቱ እንጂ ህዝቡና ማህበራዊ ሚዲያው አይደለም። ምክር ቤቱ ከእያንዳንዱ ብሔራዊ ድርጅት በእኩል 45 ድምፅ የተወከሉበት 180 አባላት ያለው ነው።

በዚህ ቀመር መሰረት ሊቀ መንበር ለመሆን አንድ እጩ ከሁለት አባል ድርጅቶች አባላት በላይ ድምፅ ማግኘት ይኖርበታል። የምክር ቤቱ አባላት ካሉበት ብሔራዊ ድርጅት እጩዎች ውጪ በእራሳቸው ውሳኔ የፈለጉትን እጩ የመምረጥ ዕድልንም የድርጅቱ ህገ ደንብ ያጎናጽፋቸዋል። ስለሆነምና የድምፅ አሰጣጡ ምስጢራዊ ስለሚሆን የምክር ቤቱ አባላት ከራሳቸው ፓርቲ እጩና ከድርጅታቸው ፈላጎት ውጪ የመምረጥ እድል፤ መብትም ጭምር አላቸው። በጩኸትና በአድማ የሚደረግ አንዳች ነገር የለም። የሚወስነው አርባ አምስት ለአራት ብቻ ነው። ስለሆነም አውቀው የተኙትን ትተን ሌላውን በኢህአዴግ ቤት ስልጣን የሰራ ስምሪት መሆኑን አለማወቅ የፈጠረባቸው ትርምስ ነው ብንል ተገቢ ይሆናል።

በኢህአዴግ ባህልና ድርጅታዊ ተግባቦት የተለያዩ የሹመት ቦታዎች የሰራ ስምሪትና ተልእኮ ብቻ ናቸው። ይህ በኢህአዴግ ውስጥ ለዘመናት የዘለቀ አብዮታዊ አተያይ እና ተራማጅ ባህል ነው። በመሰረቱ

በኢህአዴግ ለስልጣን ያለው ትክክለኛው አተያይ ፤ ስልጣን ህብረተሰቡን ለውጥ ለማፋጠን የሚጠቅም መሳርያ ብቻ ነው። ስልጣን ትልቅ ህዝባዊ ሃላፊነት ነው። ስለዚህም ስልጣን የመስዋእትነት ቦታ እንጂ ልክ እንዳለፉት ስርዓቶች ሌላ ገዥ መደብ የሚኮንበት መሸጋገር ድልድይ አይደለም። ለዚህም ነው ኢህአዴግ በጥልቅ ተሃድሶው ሂደት ለስልጣን ያለ አተያይ ችግር አለበት ብሎ የገመገመው።

ከላይ ለተመለከተው የትርምስ ወሬ ሌላኛው መነሻ ሰዎች የስልጣን ቦታን ለሃብት እና ምቹት ካለው ቀረቤታ፤ ለፈላጭ ቆራጭነት ካለው ትስስር እና ከብሄር ከዘር ወይም ከቅርርብ የማየት ዝንባሌ ነው። እንዲህ ያለው አተያይ የተበላሸና የግል ኑሮ ማደላደያ ይልቁንም ለአምባገነናዊ ስርአት እራስን ማመቻቸት ነው። ስለሆነም ይህ ተግባር አጠቃላይ ለስልጣን ካለን የተዛባ አተያይ የሚመነጭ ጉዳይ መሆኑን ማመንና ሊታረም የሚገባው መሆኑን ማስመር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ይህ አተያይ በኢህአዴግ ቤት ውስጥ ካለው ዲሞክራሲያዊ ባህል እና ድርጅታዊ አመለካከት ሲታይ ፈፅሞ ከመሰረታዊው ሃቅ የራቀ ስለሆነ፡፡

የትኛውም ድርጅታዊ ምደባ የሚታየው ከሚፈለገው ለውጥ እና ከአጠቃላይ ተልእኮው መነሻ በማድረግ ነው። የወቅቱን ሁኔታ በጥልቀት እና ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በመገምገም ለዚህ ለውጥ ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ ይወስዳል። በመሰረቱ ይህችን ሃገር ወደ ህዳሴ ጉዞ በመምራት ሂደት መሪዎች የራሳቸው አስተዋፅኦ ቢኖራቸውም መስመርና ድርጅት ግን ተኪ የሌላቸው ናቸው። ከግለሰብ በላይ መስመር ከግለሰብ በላይ አላማና ድርጅት ትልቁን ቦታ ይወስዳሉ። የዚህች ሃገር ህልውና በጠቅላይ ሚኒስቴር ቦታ ላይ የተንጠለጠለ እጣ ፈንታ የለውም። ሰዎች ይተካካሉ መስመሩ ግን ለመጪ ትውልዶች ጭምር ቀጣይ እና ህያው ሆኖ ይዘልቃል።

በድርጅቱ ሰነዶች ላይ እንደተመለከተው በድርጅቱ ውስጥ ያለው የሰው ሃይል እንደየማስፈፀም አቅሙና እንደ ክሂሎቱ እየታየ የድርጅቱን ተልእኮዎች ለመፈጸም ይመደባል። የሚመደበው ድርጅት ነው።

ምን ያህል ከባድ ተልእኮዎች ቢሆኑ እንኳን የተሰለፈበትን አላማ እስካሳካ ድረስ ተቀብሎ የመሄድ ድርጅታዊ ዲሲፕሊን በኢህአዴግ ቤት ውስጥ የዳበረና የኖረ ነው።።

ሰው እንደፍላጎቱና እንደምኞቱ አይመደብም።። ለድርጅቱ አላማና ተልእኮ እስከሚጠቅምና ለህዝብ የሚፈለገውን ለውጥ ማምጣት እስከተቻለ ድረስ የትኛውም ቦታ ተመድቦ ይሰራል።። ይህ ድርጅታዊ መርህ ነው።። በድርጅቱ ታሪክም ታላቁ መሪን ጨምሮ በርካታ የድርጅቱ ነባር አመራሮች ሁሉም ከአንደበታቸው የማይጠፋው “ድርጅቱ እስከፈለገኝና እዚህ ቦታ ስራ እስካለኝ ድረስ” የሚል አባባል እንደነበር ሊታወስ ይገባል።። እናም ብዙዎቹም በርካታ አስቸጋሪ ተልእኮዎችን ጭምር እየወሰዱ መስዋእትነት ለመክፈል ተገደዋል።። እናም በኢህአዴግ ቤት የጠቅላይ ሚኒስትርነት ሹመት የትርምስና የጭቅጭቅ አጀንዳ አይደለም።። ሲሆንም አይችልም።። ስለሆነም ከላይ የተመለከቱ ወሬዎች እና የወሬ ምንጭ በመሆን የሚያምሱቱ በእርግጥም ከዚህ በግልባጭ እራሳቸውን ለብዝሃው እያመቻመቹ መሆኑን መጠርጠር ተገቢ ነው።። ኢህአዴግ በመመሪያውና በኖረበት መርህ ስለሚጓዝና ለመርሁ ተገዢ ስለሆነ እንኳን ማህበራዊ ሚዲያ ውስጥ ገብቶ ሊፈተፍት ይቅርና በዚህ ጉዳይ ተጨንቆ ስራ የሚፈታበት አንዳችም ምክንያት የለውም።።